

አቶ አማረ ወደ ፕ/ር አስራት ጠጋ ብለው "በዚህ እድሜዎ ወደ ፖለቲካ ትግል ምን አስገባዎት?" ሢሉ ጥያቄ አቀረቡ

አቶ አማረ ወደ ፕሮፌሰር አስራት ጠጋ ብለው "በዚህ እድሜዎ ወደ ፖለቲካ ትግል ምን አስገባዎት?" ሢሉ ጥያቄ አቀረቡ። ቀጥለውም ወደ ማሙሽት አማረ ዞር ብለው ተመለከቱ



ማሙሽት አማረ እና ፕሮፌሰር አስራት ወለደየስ

(ሸንቁጥ አየለ)

ማሙሽት አማረ ወደ ኢትዮጵያ ትግል የገባው ወያኔ አማራ ህዝብ ላይ በ1983/84 የጅምላ ፍጅት በወጀበት እና በሚያከናውንበት ወቅት ነበር። በወቅቱ ክቡር ፕሮፌሰር አስራት መአህድን መስርተው በመላ ሀገሪቱ በመንቀሳቀስ ህዝቡን ሲያስተባብሩ የማሙሽትን አባት አቶ አማረን ያስገረማቸው ነገር አስተዋሉ። አቶ አማረ አንድ ጥያቄ ፕሮፌሰር አስራትን ጠጋ ብለው ጠየቁ።

"ለመሆኑ በዚህ እድሜዎት ወደ ትግል ለምን ገቡ?" ሲሉ ፕሮፌሰር አስራት በትህትና መለሱ። "ህዝቡን በዘሩ ምክንያት ወያኔዎች እያስፈጅት እና እየፈጁት ነው። የአማራን ህዝብ ከ እልቂት ለመከላከል ብዬ ነው በዚህ እድሜዬ የምደክመው።" አቶ አማረ ወደ እነ ማሙሽት ዞር ብለው ተመለከቱ። አላመነቱም። "እንህ ሸማግሌ በዚህ እድሜአቸው ስለ ህዝባቸው እየደከሙ እናንተ ምን ትሰራላችሁ? በሉ ፕሮፌሰር አስራትን ተከተሏቸው !"

ማሙሽት አማረ በዚያን ወቅት በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የኢኮኖሚክስ ተማሪ ነበር። እናም የአባቱን ትዕዛዝ አክብሮ ወደ ትግሉ ዘወ ብሎ ገባ። ወደ ትግሉ በጥልቀት ሲገባ ከፕሮፌሰር አስራት ጋር ወደ ጥልቁ የትግል አለም ተያይዘው ገቡ። ማሙሽት አማረ መላው ኢትዮጵያ አንድነት ድርጅት (መኢአድ) ከተመሰረተ ብኋላም በልዩ ልዩ እርከኖች በማገልገል እስከ ድርጅቱ ፕሬዝዳንት እነት አገልግሏል። አሁንም የመኢአድ ህጋዊ ፕሬዝዳንት ማሙሽት አማረ ነው።

ማሙሽት አማረ ከሊቁ ክቡር ፕሮፌሰር አሰራት ጋር ፀ አመታት ታስሯል። በወቅቱ የኢትዮጵያ አርበኞች ግንባር የሚባል ታጣቂ ሀይልን በሰሜን ሸዋ እና በምስራቅ ጎጃም አንቀሳቅሳችኋል፤ እስረኞችን በደብረብርሃን እና በልዩ ልዩ ቦታዎች ወህኒ ቤት እየተሰበረ እንዲያመልጡ አድርጋችኋል እንዲሁም በአዲስ አበባ ቤተ መንግስቱ እንዲቆፈር እና በመንግስት ባለስልጣኖች ላይ ጥቃት የማድረስ ሙከራ አድርጋችኋል ተብለዋል ስምንት አመታት ሙሉ በወህኒ ማቀዋል።

ከቅንጅት አመራሮች ጋር ማሙሽት አማረ ሁለት አመታትን ታስሮ ተፈቷል። ቅንጅት ሲመሰረት የመላው ኢትዮጵያ አንድነት ድርጅት ፓርቲን በመወከል ከቅንጅት አመራሮች ጋር ቁልፍ ሚና ተጫዋቷል። በመከራ ውስጥ እያለፈ ለኢትዮጵያ ትግል እና ተጋድሎ አንድም ቀን ግንባሩን ሲያጥፍ አልተስተዋለም።

በሊቢያ ኢትዮጵያውያን ወጣቶች በአክራሪዎች የተገደሉ ወቅት ደግሞ የኢትዮጵያን ህዝብ ቀስቅሷል። በአዲስ አበባ የተደረገውን ሰልፍ በድብቅ መርተሃል እንዲሁም ለተገደሉት ወጣቶች ተጠያቂው መንግስት ነው ብለሃል። ወጣቱ በድህነት እንዲሰደድ፤ በበረሃ እንዲያልቅ የሚያደርገው መንግስት ነው ብለሃል ተብሎ ከአንድ አመት በላይ ታስሯል። ማሙሽት አማረን አያይዘውም የከሰሱት ክስ መንግስት እንዳይረጋጋ መንግስትን እረስፍት ነስተሃል በማለት ጭምር ነው። በተያያዥ ክሶችም እንዲሁ ከአንድ አመት በላይ እስር ቤት ማሳለፉ ይልቃል። በአሁኑ ወቅት በአማራ ክልል እና በኦሮሚያ የተቀሰቀሰውን አመጽ መርተሃል። አስተባብረሃል። ሰራዊት በድብቅ አቋቁመሃል። በሰሜን ሸዋ ወታደራዊ ማሰልጠኛ አዘጋጅተሃል ተብሎ በእስር ላይ ይገኛል።

ይሄም ሁሉ ሆኖ ይህ ጀግና አላፈገፈገም። አልደከመውም። አልሰለቸውም። ወያኔን የሚያክል አማራን ጠላቴ ነው ያለ ሀይል ኢትዮጵያን ካላፈረስኩ ጤና የለኝም ብሎ የሚያስብ ሀይል። ኢትዮጵያን ለማጥፋትም አማራ የሚባለውን ዘር መደምሰስ አለብኝ ብሎ የሚል ሀይልን ማሙሽት አማረ ፊት ለፊ ግንባሩን ሳያጥፍ 26 አመታት ሙሉ እየታገለ አለ። ወያኔዎች ማሙሽት አማረን በብዙ ነገሮች ይጠሉታል። በዘሩ፣ በሀይማኖቱ፣ በፖለቲካ አመለካከቱ፣ ኢትዮጵያን በመወደዱ፣ በማንነት ኩራቱ፣ በልበ ሙሉነቱ ብሎም ጽኑ በሆነው የዲሞክራሲ እና የህዝቦች ብልጽግና አቋሙ። ወያኔዎች የቱንም ያህል ቢጠሉት እና ቢያሰቃዩትም እንደ ማሙሽት አማረ አይነቶችን ጀግኖችን ግን ምንም ነገር አልበገራቸውም።

ማሙሽት አማረ በአጠቃላይ ከ13 አመታት በላይ በወያኔ እስር ቤት የሀይወት ዘመኑን እንዲገፋ ያስገደደዉ የወገኖቹ ፍቅር ነው።

ሆኖም አንድም ቀን ሲማረር ተሰምቶ አያውቅም። ሰዎች ወያኔን ሲራገሙ እና ሲወቅሱ ማሙሽት አማረ የሆነ የግርምት ፈገግታ አለው ። ፈገግ ይላል ! የራሱ የሆነ ፈግታ ብቻ ! ከዚያም " ወያኔዎች ስራቸውን እየሰሩ ነው። እኛ እንደራጅ፣ እንታገል፣ እንሰባሰብ። ለዉጥ የሚመጣው በትግል ብቻ ነው" ሲል ያስረዳል። ማደራጀት ጸጋው ነው። ስለ መደራጀት ተናግሮ አይታከተውም።